



ኢትዮጵያዊነት ጋሻ መመኪያችንና ክብራችን ነዉ

የጋሻ ለኢትዮጵያ የአቋም መግለጫ

ውድ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችንና እናቶቻችን ደማቸው አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ነጻነትዋን አስከብረዉ ያስቆዩልንን ውድ ኢትዮጵያ አገራችን የአሁኑ ትውልድም እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ ወንድማማችነቱንና እህትማማችነቱን በበለጠ አጠናክሮ ሀገሩን አስከብሮና ጠብቆ ለመጪዉ ትውልድ ያስረከብ ዘንድ አማራጭ የሌለዉ አገራዊና ወገናዊ ግዴታ ነዉ።

ኢትዮጵያውያን በዘር ሀረግ በታሪክና በሀይማኖት በጥልቅ የተሳሰረን ወንድማማችና እህትማማች ህዝብ ነን ።አያንዳንዱ ዜጋ በየትኛዉም የኢትዮጵያ ክፍላተሃገራት ለመዘዋወር ለመስራትና ለመኖር የሚያግደዉ ቅንጣት ነገር መኖር የለበትም። ደንታ ቢስና ሓላቀር ቡድኖች አልመዉ የአገዛዝ እድሚያቸዉን ለማራዘም ሆንብለዉ የዘሩት ስንኩል የብሄር ክልል/ብብሄር የከፋፍለሎ መግዛት በኢትዮጵያዉያን አንድነት አብቅቶለታል፤ ከስሟል።

ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሄር ፤

ኢትዮጵያንና ህዝቧን ጥሎ አይጥልምና ፤ የመላዉ ኢትዮጵያዉያን የሰላም ፤ የነጻነት ፤ የህግ የበላነትና የዴሞክራሲ መብት የትግል ማእበል ከአጥናፍ አጥናፍ ተቀጣጥሎ አሁን ባለንበት አመርቂ የለዉጥ ሂደት ላይ እንድራመድ አድርጎናል። ትግሉም ከግቡ እንዲደርስ የመላዉ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ተሳትፎ አማራጭ የሌለዉ ግዴታ ነዉ። የፖለቲካ ባለስልጣናትም ከሀቅ ከማፈንገጥና እንዲሁም በስልጣን ከመባለግ ቸክሮ የሚይዛቸዉ ይኸዉ የመላዉ ሕዝብ ጠንካራ ተሳትፎ ነዉ።

ይህ የለዉጥ ሂደትም የተገኘዉ በመላዉ የኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ትግልና መስዋእትነት ዉጤት እንጂ ፤ በጥቂት ቡድኖች አስተዋፅኦ የተገኘ ድል አይደለም። ስለሆነም የለዉጡን ሂደት ፈር ለማስያዝ በቀና ልቦና ኢትዮጵያ አገራችንን በመምራት ያሉት ክቡር ዶ/ር አብይና ባልደረቦቻቸዉ የማያወላዉል ድጋፍና አስተዋፅኦ እንሰጣቸዉ ዘንድ በጥብቅ እናሳስባለን።

ስለሆነም ፤ ውድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፤

ይህ አሁን ያገኘኸዉ የለዉጥ ሂደት ባለቤት ነህና ፤ ፍፁም ስኬታማ ሆኖ ከዘረኝነትና ከእርስበርስ ጥላቻ የፀዳች ሰላምና ዴሞክራሲ የሰፍነባት ኢትዮጵያ እስክትመሰርትና የሚከተሉትን ነጥቦች እስኪተገቡ ድረስ ትግልህ እንዳያቋርጥ፤

፩ ኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ ዳር ድንበሯ የተከበረ፤

፪ የህግ የበላይነት ፍፁም የተረጋገጠና የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሠብአዊ መብት የተከበረ፤

፫ የፖለቲካና የህይወት መሪዎችም ራስህ የመረጥካቸው እንጂ ተሾመው የማይላኩበህና እነኝህም አገልጋዮችህ እንጂ ተገልጋዮች ያልሆኑ፤

፬ ፖሊስ ህግ አስከባሪ እንዲሁም የመከላከያ ሠራዊትም ለህገመንግስት ተገዢ የሆነ፤

፭ የኢትዮጵያ ተቋማትና ሀብት ለሁሉም ዜጋ መገልገያ ሲሆኑ ፤

የህግ የበላይነት መከበር የህዝብ ዋስትና ነው፤ ሥልጣንን ተገን በማድረግ የሃገርና የህዝብ ንብረትን የመዘበር ፤ ኑሁንን ዜጎቻችንን የበደሉ፤ ያሰሩ ፤ የገረፉ እንዲሁም የገደሉ በአጠቃላይ ህግን የጣሱ ሁሉ በህግ ፊት ቀርበው ፍርዳቸውን ማግኘት ይኖርባቸዋል። ህግ ጥሶ በህዝብ መሀል መሸሸግ ዘበት ነው ፤ አክትሟል።

ሰሞኑን በትግራይ ክፍለ ሀገር የምናየው የተቃዋሚ ሰልፍ ደግሞ በወያኔ ቁንጮ መሪዎች በግፍያ በማስፈራራትና በአስገዳጅነት ተወትወቶ የወጣ ህዝብ ለመሆኑ አጠያያቂ አይደለም ፤ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር አይደለም ፤ ላለፉት ፪፯ አመታት በመላው ኢትዮጵያ የተጠቀሙበት ኋላ ቀርና አፀያፊ ተግባር ነው።

እነኝህ ርዝራዦች በደከመ አንደበታቸው በኢትዮጵያውያን ዘንድ ልዩነት እንዳለ አጉልተው የሚያሳብቁትና ከሀቅ የራቀ አሉባልታ የሚነዙት በመራራው ትግልህ ያገኘኸውን አጥጋቢ የለውጥ ሂደት ለማድናቀፍ መሆኑን ተገንዝበህ ፤ ከተያያዝከው ትግል አንዳችም ፈቅ ሳትል ፤ የነኝህ መርዛም ልፈፋና ተንኮል በትግልህ እንደምታከሸፈው አንጠራጠርም።

በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ሁሉንም ችግሮቹን መንጥሮ ለሁሉም ዜጋ የሚበጅና የሚገለገልሰት የዴሞክራሲ ስርአት እንደሚገነባ ጥርጣሬ የለንም። ከትውልድ ትውልድ የምናስተላልፈውም ይኸው ጋሻና ጦር የማይበግረው ምግባረሰናይ የተሞላው ያስተዳደር ሥርአት ነው።

ጋሻ ለኢትዮጵያውያንም በህዝባችን በመካሄድ ያለው የዴሞክራሲያዊ መብትና የነጻነት ትግል እንደወትሮው አቅማችን የፈቀደልንን ሁሉ እናበረክታለን።

ኢትዮጵያ በልጆችዋ የተባበረ ሀይል ታፍራና ተከብራ ትኖራለች!

ጋሻ ለኢትዮጵያውያን

ህዳር 22, 2011

<http://www.ethiopianguasha.org/>